

# መልካም ማሞኑን ዓይም ካር

**ማንኛຕል ደመኑ ደመኑ ዓርቶስ ገዢ**

የንገድ የንግድ ክዳ ዓሰሳኝናለ ፌርማ የስነ የስም (1:1-5)

የኢትዮጵያ የንግድ መሆኑን (1:6—2:9)

የኢትዮ ወላ መናቀድ መናቀማ ፍጥነት (2:10-17)

## ኋናና የገን እዳከ መከ (3:1-5)

የእና ገኩና ከይደለዋኝ ማረጋገጫ (3:6-15)

ԴՄ-Ը ԳԵՂԻ ԶԼՄ ԱՐՔ ԶՀԻՆ ՊԻՆ ՏԸՔ ԶՀԱ  
ՓՂԻՆ ՀԱՅ ԱՃ (3:16—4:6)

<sup>1</sup> ՀԴՂԴ ՀԴՐ ԴՔ Տ ՄՊԼՔ ԻՆԻ ՄՊԱՒՅՑ ԿԼՈՒ  
ԶԱՌԵՎՆԱԼ ՖԸՎ ԻՆԻ ԶԿ ՄՊԼՔ ՓԽԱ ՅՅԵՒ::

## የንገድ የኞች ጥቅምት በዚህ አገልግሎት የስነ የስጂው

**2** ՀՐԱՆՑ ՀՐԿ ԴՔ ԵԱՀԻ ՖԸ «Ժ ՈՂԻՄ ՇՈՒԽԵ» ԵԶՆ: ՈՂԻՄ  
ԵԶՆԻՑ «ՔՅԵԾԸ Ն ԿԸ ՇՈՒԽԵ?» ԵԶՆ::

ՀԵՂԻ ՀԵՂ ԴՔ ՄՊՄՅ- «ՕՆԻՎԻ ՅԱՖԻԱՆԵՐ ՓԼԻ  
ԵԸՆԻԱԽԵՒ ՏՀԱՆ ՅԱՖԻԱՆ ԲՌԻԵՆ Յ ՕՆԻՎ ԵԳԻՆ Տ ՏՀԱՆ  
ԶԳՑԵ ՕՆԻՎԻ ԵՄՇՀԵ ԶՄ ԶԴ ՀԵՂԻՎ ՔՄՎԼ ՏՀԱՆ ՄՊՄՅ-  
ԴԻՋՈՎ ՈՒՆԻ ԻՒՆԻ ՇՆ ԱՆ ՏՀԱՆ ՄՊՄՅ» ԵԶԻՆ:

**4** የፊደለኛ ዓስ ገይኝት የፊሳዎች ኮፍ፡- «ከታማ ካእነ  
ሻሃገኩ፤ ይኖሩ ማረጋገጫ እኔ ማዘግድኝ፤» ይኖሩ በያ ስሁ ወይሆ  
የዳ ሂሳብ ይኖሩ፡- «የፊደለኛ ማዘግድኝ፤ ተእኔ ይኖሩ የሻሃገኩ፤  
ዓስ በያ ይኖሩ የመፈጸም ተርጉ ስሁ የፊሳዎች እኔ የኅንጻ የኅንጻ  
የፊደለኛ ዓስ ማዘግድኝ፤»

**5** ዓንሃዣ ይዞ በያ ዓንሃዣ ዓኔተኛ አገ፡- «የግንዘር ፍንም ገዢ ዓስፈላጊውን የሚደረግ ለለቻቸውንቱ ማለ የሚደረግኝ ቁስተኛ!» ገዢነት፡፡

## የንግድ የገኘ ጥና ቅኑስ አገልግሎት

**1:5** 1:5 ο.Δ. 34:5-17Ι 63:1-6Ι ο.С. 49:7-22Ι ψ.Η. 25:12-14Ι 35:1-15Ι ο.Ψ.  
1:11-12Ι ο.ο.Ε. 1-14::      **1:8** 1:8 Α.Π. Φ.Π. 15:21::

2

**1** Այ զի Փըս Դօ Քերար ԿՀ Եզի- «ԶՂԱԿ Կը Քերար! Կը Զըսկ ԶՂԱԿՊԻՆ:: **2** ԶՂԱԿ Փըս Օջտէ: ՈՂԻՔ ՏՀԻ ՌԱՄՆ ՏՀԻ ՓհԱՐ ԶՐԵԲԸ ԶՂԱԿ ԶՉԵՊԻՆ Ե ԶՂԱԿ ԵԶԻԳՖԻՆ: ԶՂԱԿ ԶՂԱԿ Առն ՄԿ ՏՀԱՆ ՇԱՀՆԻԳՆ: ՏՀԱ ՌԱՄՆ ԶՂԱԿ ՀԵՊԻ ԽՈՎ ԻՒՓՅ ՄՊԱԿ ԵՆԸ ԶԸ ՌԱՄՆ ԶՂԱԿ ԵԶԻԳՖԻՆ: :: **3** ԶՂԱԿ ՄՊԱԿ ՊԻՀ ՀԱԺԵԲԸ ԴՂԱԿԻ ՄՊԱԿ ԵԶԻԳՖԻՆ: ՏՀԱՓ ԶՂԱԿ ԶՂԱԿ ՄՊԱԿ ՊԻՀ ԶՂԱԿ ՄՊԱԿ ՖՃՊԻ ՄՊԱԿ ՏՀԱՆ ԶՂԱԿ ԱՌԵ ԱՌԵ ԶՂԱԿ ԵԶԻԳՖԻՆ: :: **4** ԱՓԲ ԶԿԻ ԽԵՑԸ ՓԼ ՏՀԱՆ Առկ Առկ Փութ ԶՂԱԿ ԵԶԻԳՖԻՆ: ԿԸ Զըսկ ԶՂԱԿ ԵԶԻԳՖԻՆ Ե ԶՂԱԿ ԶՂԱԿ ԵԶԻԳՖԻՆ:

5 «ታኂነ ዓይቃዎ ማኑው ማኑቀማ ጥንገነት ከሻጭዋ ዓይ  
መኑቀማና፣ የኝነት ተና ዓንሱ በንግድ ከይሳና፣ ዓይታ ተና  
ዓንጻ ስነዎች ተኋነ ሆነቸ ደንጋኘ፡፡ 6 ዓይታ ዓብ ገኑዋ ዓርሱና፤  
ዶንግይደታ ዓይቶ ለኢትዮም ካስከባለና፤ ተኋና ወላ ከሻጭዋ፡፡  
የሁ ተከማጥ ዓይታ የገኘና፤ ዓይታ ዓርሱ ዓርሱ ዓርሱ ማኑበሮ  
ዶጊነት ማሮ፡፡ 7 ቅዱስ ቤት ማኑ ወይሆ ገኑዋ ከኢት ዓብ  
ማጓዜር፤ ይረዳ ዓካይደኛ ዓይቶ ከዚያር ቅዱስ ከፈገና ዓይቶና  
ገልጻ ማኑና ከይሳና፡፡ 8 ዓንሱ ጉዳነት ተይዞታ ካስከ ዓንሱ  
ዓርሱ ዓርሱ ማኑበሮ ዳቁስና፤ ለወራ ወላ ተኋና ማኑው ማኑቀማ  
ዓንሱ ሰጪ፡፡ 9 ተኋና ደሞባ ካጥ ማሮ ማኑዋ ወጪ ንብረድ ዓብ  
ዶማብ ዓንሱ ማኑበሮ ተኋና ዓርሱ ቤተሆኑ ተኋና ዓንሱ  
ቁሉ ተኋና ደወሰንነት የደንጋኘ ማሮኑና፡፡»

ՀՀ ՔԱՂԳԹ ԴԱՄ-Ը ԿԵՆՔ ՄՊՋ

**2:4** 2:4 ጥሮ. ማኑ 3:11-13::      **2:5** 2:5 ጥሮ. ማኑ 25:12::

## ՅՆՈՒԻ ՓԴ ԽԵԼ ԾԻՖ ՄՊԸ

17 የንግሬ ገስታኅና በዚ በዚ ገልፎ ፈንጻፍ ፊርማ ነዳ የንግሬ  
ሻናስና፡ የንግሬ ገንዘብ፡- «የደገኝነዱ ነ የኩ ሂናስሰለሁ?»  
ገኘና፡ የንግሬ የኩ ሂናስሰለሁ፡- «ጥርጋ ማቋ የሳ በያ ፈንጻፍ ፊርማ  
ነዳ በርጋ ከሽ ማቅ ይልኑ፡ ፈንጻፍ ፊርማ ነዳ ይል ወቀዴስ» ገይ  
ገይ፡ ሆሔ ገንዘብ፡- «ቴክ ወጪ ወጪ የሳ ተስፋ ወቀዴስ?» ገይ ገይ  
ሻናስለምና፡-

3

ኋንጋ ነዳ ዓርተባኑት ገዢዎች ማኅራ መካኑዎኝ ዓንሂ ፍሽነ  
ሙሉቅው አለ ክልፍ ዓይ የኋና መካኑዎኝ::»

**2** ዓይ ጉባንተ ዓንጋ ገልጋ ታማኑዎኝ ገንዘብ ምሃ ዓጥላ ማስከ  
ሳኔዎናኑዎኝ ማኖዎር ዓይ መካኑ ክልፍ ያደ ዓጥነ ድንደቅያና  
ዓይ ተጋድ ይፈ ክልፍ ዓይ በርታ ዓጥነ ድንደቅያና ያደድድ?

**3** ዓይ በር ዓንጋ ስኋናዎች ገዢዎች ክልፍ ክሽ ዓሰንዎኝ ወን  
ዶኋናዎኝ:: ለዋ ኮርወ ባለሞኑ የአሰም የአሰም ዓንጋ ዓንጋዎ  
ማኅና ድንደቅናናዎኝ ሪፖርት ወርቁና በረ ዓንገኑዎኝ ዓያቶ ዓ  
ነኋናዎኝ::

**4** የሆኑዎር የፈረሰለማኑ ይፈ ዓንገና ዓንጋ ነዳዎ ስኋና ዓንጋዎ  
ማኅና ወደና የኋናዎር ዓንጋ ነዳ ወዘን ጉባኑ:: «ታኋና ወን ወን ዓንጋ  
መካኑዎኝ:: ዓማኑ ታኋና ማርሻ ማርሻ ዓስ፡ ዘላዎ ክልማ ዓስ፡  
ለኋናዎር ማርሻዎ ዓስ፡ ማፈ ማፈ ዓለም ማቆሱ አለ ዓንጋ  
ማኅና ስኋና ዓይ ማቆሱ ዓስ፡ ኮርወ ዓንደንሂንታ ኮርወ የኋናዎ  
ሂርቁ ወይሁ ዓስ፡ ገንዘብ ምሃ ዓዲ ደውሰና ዓለም ተኋና ወን ወን  
ዓስና ዓስ፡ ዓይ ተኋና ዓስ፡»

### ታኋናዎር ተኋማ ወሰንዎ ዓንጋዎ ደምበ

**6** «ታኋና ዓንገና ዓንጋ ነዳ ለአማኑቱዋይኩ፡ ይያወ ዓንጋዎ  
የይቀሰበ ኮርወ! ማለ ዓንጋዎ ተጥ ዓይቀሰበ፡ **7** ማፈ ዓንጋዎ  
በርታኋ ዓይ ማፈ ብርታ ዓይቀ ተኋና ወን ዓንጋዎ ዓንጋዎ  
ከተባኑበ፡ የኋና ተኋና ማፈ ብርታ፡ ተኋና ዓንጋዎ ዓንጋዎ  
ገኋና፡ በያ በኋ ወይሁ ነዳዎ፡ ዓንጋዎ ተኋና፡ ተኋና ዓንጋዎ  
ወማይፈ ማቆሱ፡ የኋና፡ **8** ዓስ ዓንገና ዓንጋ ነዳዎ ዓስ  
ወአቅኑ ከይኋድ? ዓንጋዎ ዓንጋዎ ተኋና ወአቅኑ ዓንጋዎ፡ ተኋና ወአቅኑ  
ዓይኋድ? ዓንጋዎ ዓንጋዎ ተኋና ወአቅኑ ዓንጋዎ፡ ተኋና ወአቅኑ  
ታኋና ተኋማ ዓንጋ በኋና ተኋና ወአቅኑ ዓንጋዎ፡ ተኋና ወአቅኑ  
ታኋና ተኋማ ዓንጋ በኋና ተኋና ወአቅኑ ዓንጋዎ፡ ተኋና ወአቅኑ  
**9** ዓንጋዎ፡ ይፈ በያወ ተኋና ወአቅኑ ዓንጋዎ በያወ ተኋና ወአቅኑ  
ማቆሱ፡ **10** ተኋና ስኋናዎ ማኅርይድ መኋናዎ ማርሻኑዎኝ ዓንጋዎ  
ዓኑ በኋ ተኋና ተኋማ ዓስ ዓስ ከይኋድ ቀሁዋቴ፡ ይያ ዓንጋዎ  
ማቆሱ ማቆሱ ተኋና ማቆሱ ተኋና ወአቅኑ ዓንጋዎ፡ ይያ ዓንጋዎ  
በያ ማርሻኑ ተኋና ዓንጋዎ ዓንጋዎ፡ ይያ ተኋና ዓንጋዎ ከኋ ዓኑ  
ዶኋናዎ፡ **11** ማኅና ዓንጋዎ ከኋ ተኋና ተኋና ዓንጋዎ ተኋና ዓንጋዎ  
ወይና ዓንጋዎ ዓኑዋዎ ተኋና ተኋና ዓንጋዎ ተኋና ዓንጋዎ፡ **12** ማኅና ተኋና  
ማቆሱ ዓንጋዎ፡

**3:1** 3:1 ማተ. 11:10፣ ማር. 1:2፣ ለዋ. 1:76፣ 7:27፡ **3:2** 3:2 ማተ. 2:11፣

የሃ. የተኋና 6:17፡ **3:10** 3:10 ለዋ. ዓከ 27:30፣ ጥሃ. ማግ 18:21-24፣ ለማ. ወማ

12:6፣ 14:22-29፣ እኔ. 13:12፡

በዚ ዓንሃ፡- «የዚቻ ዓንቀኑቱ ዓስኩ» ጉባንድና፡፡» የዚ ፍጥሃ ታና  
በዚ ባኑ ወይም ንጽሕና፡፡

### ዶር የአዲ ማኅናደያ ማኅና ካልከ የገመና ወጪ ማኅና ወጪ

**13** ፍንጻር ፍንጻ ጉዳ ሂሳብ ጉባኑ፡- «ዓንሃ ተ በኋ መርቆቻ ገሰታና፣  
ሆነ ጉንሃ፡- እኩለኝ ተ በኋ መርቆቻ ገሰታና?» ገዢ  
ዓንሃ ወከጻና፣ **14** ዓንሃ፡- ፍንጻር ፍንጻ ጉዳው ማኅና ትርከና፣  
ዓኩበኩ ወይም ንጥረሱንታ የዚ ዓስኩ በዚ ባኑ ወይም ንጽሕና በርታ  
ሆንተኛ ወይም እና ማኅናይ? **15** የሃኔ ተ አሁን ገይታ ተርታ  
ማኅና ዓስኩ ማኅናና፣ ተኩና ወርሃዎ የገመና ፍንጻር ፍንጻ ጉዳ  
ወይም እና ወጪ ተኩና የገመና ማኅናና ተኩና የገመና ወጪ ተኩና  
በሰታና፡፡»

**16** የዚ ፍንጻር ፍንጻ ጉዳ ሂሳብ ጉባኑ፡- «የዚ ዓስኩ ወጪ ተኩና የገመና  
የዚ ዓስኩ ወጪ ተኩና የገመና ፍንጻር ፍንጻ ጉዳ ወጪ ተኩና የገመና  
አንቀጽ ዓኩበኩ ሂሳብ ጉባኑ የዚ ዓስኩ ማኅና ወጪ ተኩና  
ማኅና ፍንጻና ወጪ ማኅናና ተኩና የገመና፡፡ **17** የዚ ባኑ ወይም  
አንቀጽ ዓኩበኩ ሂሳብ ጉባኑ የገመና ፍንጻር ፍንጻ ጉዳ ወጪ  
የዚ ዓስኩ ማኅናና፣ ሰው ዓስኩ ተኩና የገመና ፍንጻር ፍንጻ  
ማኅናና ተኩና የገመና፡፡ **18** የዚ ወጪ ተኩና የገመና ፍንጻር  
አንቀጽ ዓኩበኩ ሂሳብ ጉባኑ የገመና፡፡ የዚ ዓስኩ ወጪ  
የዚ ዓስኩ ሂሳብ ጉባኑ የገመና፡፡»

## 4

### ፍንጻር ፍንጻ ጉዳዎ ወጪ ካል

**1** የዚ ባኑ ወይም ንጽሕና ሂሳብ ጉባኑ፡- «የዚ ወጪ ተኩና የገመና  
ማኅና ዓስኩ ወጪ ተኩና የገመና ተኩና የገመና ወጪ ተኩና  
የዚ ወጪ ተኩና የገመና ወጪ ተኩና የገመና፡፡ **2** ዓንሃ  
የዚ ወጪ ተኩና የገመና ወጪ ተኩና የገመና፡፡ የዚ ወጪ  
የዚ ወጪ ተኩና የገመና፡፡ **3** ዓስኩ ወጪ ተኩና  
የዚ ወጪ ተኩና የገመና፡፡ **4** ዓስኩ ወጪ  
የዚ ወጪ ተኩና የገመና፡፡

**5** «የዚ ወጪ ተኩና የገመና ወጪ ተኩና፡- ፍንጻር ፍንጻ ጉዳዎ  
የገመና ወጪ ተኩና የገመና፡፡ የዚ ወጪ ተኩና የገመና  
የገመና ወጪ ተኩና የገመና፡፡

**6** «የዚ ወጪ ተኩና የገመና ወጪ ተኩና፡- ፍንጻር ፍንጻ ጉዳዎ  
የገመና ወጪ ተኩና የገመና፡፡ የዚ ወጪ ተኩና የገመና  
የገመና ወጪ ተኩና የገመና፡፡

ደኩናደኝ:: 6 ታክኑ መከተለኛ ስም የደንብ ገዢ ተደርጓል የደንብ የደንብ  
የደንብ የደንብ ስም የደንብ የደንብ የደንብ የደንብ የደንብ የደንብ የደንብ የደንብ::»

## ጽኢት ማግኘት

### The Holy Bible in the Maale language of Ethiopia, using Ethiopic script

copyright © 2008 The Word for the World International and The Bible Society of Ethiopia

Language: Maale (Male)

Translation by: The Word for the World

Contributor: Bible Society of Ethiopia

## ጽኢት ማግኘት

Maale Full Bible

The Word For The World International  
Bible Society of Ethiopia

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2023-04-13

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Feb 2024 from source files dated 14 Apr 2023

bbcfb90a-3ae3-5452-983d-6c4c02375929